



Date: 09 October 2022

**በአማራ ግብረሃይል፣ አማራ ማህበር በዩኔ እና ሞረሽ ወገኔ የአማራ ድርጅት፣ በጋራ የተሰጠ የአቋም መግለጫ**

በ21ኛ ክፍለ ዘመን አለም በዘመነበት መንግሥት አለ በሚባልበት አገር ውስጥ የአማራ ህዝብ በገጀራ የሚታረድበት፣ ቤት ተዘግቶ ከህፃን እስከ አዛውንት በሚታጠቁበት እና በአጋጣሚ ከዚህ ሁሉ ሰቆቃ የተረፈው አማራ የትም እንዳይንቀሳቀስ መንገድ ተዘግቶ በምግብ እጦትና በውኃ ጥም በስቃይ ይህችን የጉዳዮች አገር የመጨረሻ እንባውን አንብቶ አገሩን ረግሞ ይሰናበታል። ታዲያ የኢትዮጵያ ህዝብ ሆይ ፖለቲካውንም ሆነ መዝናናትን የማያውቀው ምስኪኑ ገበሬ ይህን ሁሉ ሰቆቃ ሲደርስበት ዝምታው እስከመቼ?

አርበኛ ፋኖ ዘመነ ካሴ የአማራ ሕዝብ በጠላት ተወሮ ህልውናው አደጋ ላይ በወደቀበት ወቅት ብአዴን የክተት ጥሪ ሲያውጅ ከአቻ ፋኖዎች ጋር በመሆን ሕዝባዊ ኃይል-ፋኖን ያደራጀ እና መስዋዕትነትን የከፈለ የቁርጥ ቀን ልጅ እንጅ ዛሬ “የእናት ጡት ነካሾች እንደገለጹት” አርበኛ ፋኖ ዘመነ ካሴ ያደራጀው ህግ ወጥ ቡድን አይደለም። አማራ ይታገሳል አሻግሮ ይመለከታል እንጅ በቃ ካለ ያበቃል። ሁልጊዜም የአማራው ፈተና አማኝ እና ታማኝነቱ ነውና በቅርቡ ወንድማችን አርበኛ ፋኖ ዘመነ ካሴ በሽምግልና ስም በብአዴን የተፈጸመበት ክህደት የነበረችንን የተስፋ ቀጭን ክር በጥሷታል። በአርበኛ ፋኖ ዘመነ ካሴና ባልደረቦቹ ላይ የተፈጸመ ያለውን ክህደት እና እስር በጽኑ እያወገዝን; መላው የአማራ ሕዝብ ፋኖዎቹን ነጻ የማውጣትና ብሎም ነጻነቱን ማረጋገጫ ሁሉን አቀፍ ትግል አጠንክሮ እንዲያቀጥጥል ጥሪያችንን እያቀረብን; ብአዴን አማራን አሳልፎ እንደሸጠ ዋና ማሳያው ክልሉን እየመራ ያለው የአሁኗው አረመኝው ክንፍ ስለሆነ በስቸኳይ ለቆ እንዲወጣ እንዲሁም አርበኛ ዘመነ ካሴ በአስቸኳይ እንዲፈታ እንጠይቃለን።

1). አማራ ክልል የገባው የአገጣጠም ሠራዊት፣ የመከላከያ እና የአማራ ልዩ ኃይልን ልብስ በመልበስ ተመሳሳይው የመከፋፈል ሴራ ሲሰሩ ስለቆዩ አማራ የእርስ በእርስ የመጠፋፋት ወጥመድ ውስጥ ሳትገባ በብልሃት እንድትሻገር፣ የአብይ አህመድ መንግሥትና የብአዴን አሻንጉሊቶች በጋራ የሚሰሩት አማራን ለአንዲት ለመጨረሻ ጊዜ ለማጥፋት መንግሥት ድጋፍ እና አመራር በወለጋ፣ በመተከል፣ በወሎ፣ በሸዋ፣ በጎንደር ሰው መርጦ ባልተፈጠረበት ማንነት እና በውሸት ትርክት የአማራን ማህበረሰብ ከነህይወቱ እየተቃጠለ እና እየታረደ ዘር ማጥፋት ሲፈጸምበት እንዲሁም የአማራ ተማሪዎችን ማስገደል እና ማፈናቀል ህጋዊ ያደረገውን የአብይ አህመድ መንግሥት ተጠያቂ እንዲሆን እንጠይቃለን።

2). አማራ መዳኛው ጠላቶቹን አውቆ በአንድነት መቆምና እንደ ሁልጊዜው ሁሉ በእራሱ እና በእግዚያብሄር በመተማመን ብቻ የመላው አማራ ህዝብ ሁለንተናዊ ትግሉን ማጠናከርና ፋኖነት ታላቁ እሴቱን አስጠብቆ፣ ለዘመናት ህልውናውን እና የአገሩን ዳር ድንበር አስጠብቆ የኖረ ታላቅ ህዝብ መሆኑን በመገንዘብ; የዛሬዎቹ የዘመናችን ተላላኪዎች የአማራ ህዝብ ትውልድ ዘላለ እሴት የሆነውን “ፋኖነት” ኢ- መደበኛ ብሎ ወገኖቻችንን ማሳደድ በአስቸኳይ እንዲቆም እንጠይቃለን።

3). የአሮሞ አስተዳደር በፌደራል በጀት በተሟላ ሎጂስቲክ 48 ዙር በዳቦ ስሙ “አነግ ሸኔ” የተባለውን አሸባሪ አሰልጥኖ አማራን እያሳደደ፣ እያረደ እና ንብረት እያወደመ የአማራ ማህበረሰብንና አገራችንን በ60 ዓመት ወደ ኋላ የመለሰ፣ አነግና ትህነግ በጋራ በብልፅግና ተብዮው ፈቃድና እገዛ አገርን እያሸበሩ ባሉበት ወቅት ፋኖን ፣ የአማራ ሚሊሻንና ልዩ ሃይላችንን ከኋላ በማስመታት፣ ማሰርና ማሳደድ የብአዴን ክህደት ከእይታ ውጭ ስላልሆነ ህዝቡ ነቅቶ በመጠበቅ በጋራ እንዲያከሸፈው እና ለአሮሞ መስፋፋት ሲባል የሚከፈለው መስዋዕትነት አጥብቀን እያወገዝን; የአማራ እልቂት በወለጋ፣ በመተከል፣ በጎራ-ፈርዳ ዛሬም የቀጠለው የአማራን ዘር የማጥፋት ጭፍጭፋ እንዲቆም እና ለተፈጸመው የዘር ማጥፋት ወንጀል የጠ/ሚ አብይ አህመድ መንግሥት ሙሉ ሃላፊነቱን እንዲወስድ እንጠይቃለን።

4). አገራችን ኢትዮጵያን ወደ ሰላም መንገድ እንድትገባ የህይወት መስዋዕትነት እየከፈለ ያለውን ፋኖ ትጥቅ ለማስፈታት እየተንቀሳቀሰ ያለውን የብአዴን ስብስብ በአስቸኳይ እንዲያቆም; የመላው አማራ ህዝብ እንዲቃወመውና ፋኖን እንዲቀላቀል የእራሱንና የቤተሰቡን ደህንነት እንዲያስጠብቅ እያሰሰብን; የአማራ መሪ ነን በሚሉ ደመቀ መኮነን፣ አገኘው ተሻገር፣ ይልቃል ከፍያለው፣ ግርማ የሺጥሊ፣ ተመስገን ጥሩነህ፣ አብርሃም አለኸኝ፣ አብርሃም አያሌው፣ ሰማ ጥሩነህ፣ ኮሚሽነር ክንዱ፣ ብናልፍ አንዲሉምና መሰል የብአዴን ካድሬ እና ደንገጡሮች ይህንን ጀግና ህዝብ ተዋደው ያዋረዱትን ከራሱ ላይ አውርዶ መጣልና የህልውና ዘመቻውን መቀላቀል ምርጫ ሳይሆን ግዴታ ነው ጀግና ህዝብ በአሳማ ተመርቶ አሸናፊ ሊሆን አይችልም እና ዘላቂ መሪህን እንድትመርጥ እናሳስባለን።

5). በወገኖቻችን ላይ የሚደርሰውን ሃይቅ ሳይ ያጠውን ዘር የማጥፋት ጭፍጨፋ እና ከቦታ ቦታ አዲስ አበባና ጨምሮ እንዳትንቀሳቀስ በውራራው አሮሙማው መንግስት ስትታገድ እና ቅርስህን ሲያጠፋና ንብረትህን ሲያወድሙ በቃ የምትልበት ጊዜ ነገ ሳይሆን ዛሬ በጋራ ተነስተን ለማስቆም ያለንን አቅም ሁሉ አስተባብረን የምንሰራበት የመጨረሻዎ ሰዓት ላይ ስለምንገኝ ሁሉም አማራ እና ሰው የሆነ ሁሉ በአንድነት ኃይሉን በማስተባበር ትግሉን መቀላቀል ጊዜው የሚጠይቀው የህልውና ዘመቻውን ግዴታ ነው። ፋኖ ጠላቶቻችን እንደሚሉት ሀገር አፍራሽ እና ጸጥታ አደፍራሽ ሳይሆን ሀገርና ሕዝብ ጠባቂ ስለሆነ የብልፅግናው መንግስት በፋኖ ላይ የሚያካሂደውን ማሳደድ በአስቸኳይ እንዲያቆም እንጠይቃለን።

6). መላው የአማራ ሕዝብ በፋኖዎች ላይ የሚደርሰውን በመንግሥት ካድሬዎች የተቀነባበረ የማዋከብና የማጥፋት ዘመቻ ለማስቆም በመንግስት ላይ አስፈላጊውን ጫና በማድረግ ከፋኖ ጎን እንድትቆሙ ፣ በመንግሥታዊ መዋቅር ተደራጅቶ የመጣውን አገር በቀል ጠላት ለመመከት ሁሉም አማራ የህልውና ዘመቻውን እንደ አቅሙና ችሎታው ለማገዝ መቀላቀል የመኖር አለመኖር ግዴታ እንደሆነ አጥብቀን እናሳስባለን።

7). አማራ መሆን ወንጀል የሆነበት አገረ ኢትዮጵያ፡ በሙያቸው አገራቸውንና ወገናቸውን ለማገልገል በጥቅም ተገዝተው ሳይሆን እውነታን በመገንዘብ የአገርን ሰላምና አንድነት ሊያመጣና የሀገርን የበላይነት ለማስጠበቅ መረጃን ከቦታው በማድረስና በመዘገብ የሚታወቁ ጋዜጠኞችን ፣ ህግና ደንብን አክብረው የሚሰሩ ፖለቲከኞች ፣ ሙሀራኖች ፣ ፀጥታ አስከባሪዎች ፣ እንዲሁም አክቲቪስቶችን እንደ መዓዛ መሃመድ፣ ተመስገን ደሳለኝ፣ ጎበዜ ሲሳይ፣አሳዬ ደርቤ፣ ስንታየሁ ጅከል፣ አቶ ታዲዮስ ታንቱ፣ ቢኒያም ሌሎችም ከእውነት ጋር የተጣላው የዘረኛውና የተረኛው አሮሙማው መንግስት ተብሎ ማመን በሚከብሩ ሁኔታ አራጅቼን እየተንከባከብን፣ ንፁሃን ዜጎችን ማንገላታት ማሰርና ማዋከብ እንዲቆምና የታሰሩት በአስቸኳይ እንዲፈቱም እንጠይቃለን።

8). የአሮሙማው ቅጥረኛ አገልጋይ ብአዴን ታማኝነቱን ለጌታው ለማረጋገጥ የአማራን ማህበረሰብ በማዳከም ብሎም ከምድረ ገፅ ለማጥፋት የሚሰራው ሴራ እራሳቸውን ሊከላከሉ ብሎም የአገራቸውን ዳር ድንበር ሊያስጠብቁ ይችላሉ የተባሉትን የአማራ ልዩ ኃይል፣ሚኒሻ እና ፋኖን ማስገደል፣ ማሳደድ፣ ማሰር እንዲቆምና ብሎም፣ ወንጀላቸው አማራ መሆናቸው ብቻ ያሳሰራቸው ከ5ወር በላይ የተሟላ ምግብ፣ መጠጥና ህክምና ሳይቀርብላቸው በአገዛዙ ትዕዛዝ በቅጥረኞች ተገለጻል፣ ተደብድበዋል እንዲሁም የተበላሹ ምግብና ውሃ በመስጠት ብዙዎች ታመዋል፣ በየቀኑ ሕይወታቸው ያልፋል። ለጊዜው ከሞት የተረፉት ከ20,000 በላይ ቁጥር ያለው የአማራ ወጣት በባከር ፣ በአፋር በረሃ እና በተለያዩ ቦታዎች ላይ ወድቀው የሲቃ ድምፃቸውን እያሰሙ ላሉት ወገኖቻችን እንድረስ፣ እንዲሁም በሰኔ 15 በአማራ ክልል መሪዎች ግድያ ተጠርጥረው የጦስ ዶሮ የተደረጉት ታህረ የአማራ ንፁሃን የቁርጥ ቀን ልጆች፣ “ወንጀላችን በነፃነት አራት ኪሎ ስለሚገኙ” ንፁሃን ዜጎች ባስቸኳይ እንዲፈቱ እንጠይቃለን።

9). የትግራይ አሸባሪው ትህነግ በ2013ዓ.ም. በመከላከያ ነባር ሠራዊቶቻችን ላይ የፈፀመው ዘግናኝ ጭፍጨፋ በተቀነባበረ አካሄድ ከፌደራሉ መንግሥት ጋር በተቀናጀ አማራ ተወላጆች ላይ የተፈፀመው መቼም የማይረሳ ሲሆን፣ በወለጋ ሆሮ-ጉድና አማራዎችን ት/ቤት አዳራሽ ውስጥ ለስብሰባ ጠርቶ ከ300 ሰዎች በላይ የአሆዲድ ብልፅግና ተወካይ በተገኙበት በከባድ መሣሪያ በፈጃጀው በ6ኛው ቀን በትግራይ በመከላከያው ውስጥ ለ20 አመት አብረዋቸው የቆዩትን አማራ በመሆናቸው ብቻ አገር ደህና ብለው በተኙበት ዘግናኝ ጭፍጨፋ ተፈፀሞባቸዋል። ዛሬም ወራሪውን አንድ ክልልን በፌደራል ደረጃ ማስቆም፣ ማጥፋት ወይም ማሸነፍ አቅቶት ሳይሆን ስልጣንን ለማቆየትና አማራን የመጨረስ እንዲሁም ክልሉን አድቅቆና አዳክሞ የመሰልቀጥ ሴራ ስለሆነ ህዝብን ሰላም በመንሳት የትህነግ ወረራን ለ3ኛ ጊዜ ለመመከት በተባለ ትርክት ንፁሃኑ ሕዝብ ያልቃል። ለእርዳታ የገባው ስንዴ ማዳበሪያ ተቀይሮለት አሮሚያ አመረተች በሚል ቅዠት ውስጥ የገባው የአብይ አህመድ መንግሥት ወደ ጎረቤት አገር እየላከ፣ የኢትዮጵያ ህዝብ ግን በቀን አንድ ዳቦ መቅመስ ከአቅሙ በላይ ሆኖበት በችግር ውስጥ ይገኛል። ስለዚህ የአገራችን ህዝብ ሆይ አስተውል ወደ ህሊናህ ተመለስና እየተሰራብህ ያለውን ደባ በመገንዘብ፣ ህልመኛ እና አወናባጅ መንግሥት ተብሎ ሥልጣኑን ለህዝብ እንዲያስረክብ አቅምህን እንድታሳይ እናሳስባለን።

10). አገር ወዳዱ የአማራ ህዝብ ሆይ እስከ ዛሬ እየሞትህ ፣እየቆሰልህ፣ እየታሰርህ፣እየተደበደብህ አገሬ እንዳትፈርስ በማለት የሞተውን አልቅሰህ ቀብረህ ተሰናብተኸዋል ዛሬ ግን ለወገኖችህ ሁለት ሜትር የክብር ቀብር ተከልክለህ ወገን በእሳት ወደ አመድነት እየተቀየረ እንደሆነ ተገንዝበናል። ወንጀላችን መንግሥት በፈጠረው ጦርነት የተሰለፈው የሰለጠነ ፋኖን ከፊትና ከኋላ በአሻጥር ማስመታት፣ በብዙ ውጣ ውረድ እራሳቸውን አደራጅተውና አሰልጥነው የተዘጋጁትን የአማራ ፋኖ በማሳደድና ትጥቅ በማስፈታት ፣ ሕዝቡን ለተስፋፊው አሮሙማ ኃይል ምቹ ሜዳ ለመፍጠር ሲባል ከ20,000 በላይ በተለያዩ ቦታዎች በማሰር በምግብ እጦትና በበሽታ መጨረስ፣ መከላከያ ውስጥ የገባውን አማረኛ ተናጋሪ ወደ አሮሞ ክልል በመላክ በአሻጥር ማሳረድ ፣ አሁን ደግሞ ከአማራ ክልል በተለያዩ ካድሬዎች የሚመራው የአማራን ወጣት ማስጨረሻ ዘዴ፣ 300,000 አዲስ ሰልጣኝ ወደ መከላከያ እንዲገባ እያስገደዱ ስለሆነ ከፍተኛ ጥንቃቄ በማድረግ ዘርፈ ብዙ ተንኮላቸውን በማክሸፍ የጥፋት ህልማቸውን እንድታመክን፣ ሸረኞችንና በአንተ ህይወት የሚቆምሩትን በቃ ለማለት የህልውና ትግሉን በመቀላቀል እራስህንና ቤተሰብህን እንዲሁም አገርህን ከአፍራሾች ነፃ እንድታወጣ ጥሪ እናደርጋለን።

**አማራ በቆራጥ ልጆቹ ተጋድሎ ታሪኩን ያድሳል!**

**ድል ለሰፊው ህዝብ አማራ!**